

# ሕገመንግስት እያሉ የሚጠሩብን የገዢዎች የፖለቲካ ማኔጄሪቶች ቅጅ ምን እንደሆነ ከመጀመሪያ የሽፋን ገፁ ጀምሮ ግማቱን ከፍተን እየፈተሽን እናሰጣለን

May 4, 2020



ሕገመንግስት የሚሉት የጫቃ ሰነድ የወንበዴዎች የአማራ ጠልነት ማንፀባረቂያ መሆኑን ወደ ውስጥ ሳንገባ ከሽፋኑ ጀምረን እናሳያለን።

የትህነግና መሰሎቹ የጫቃ ሰነድ ቅጅ የሆነው ሕገ መንግስት ስያሜ የሚከተለው ነው።

“የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገመንግስት (The Constitution of the Federal democratic republic of Ethiopia)”

ብዙ ሰዎች ይህንን ሕገ አራዊት በሚተችቡት ወቅት ከሽፋኑ አልፈው መግቢያው ላይ የተቀመጠውን ፀረ አማራ ፀረ ኢትዮጵያ አገላለፅ በመጥቀስ ሲጀምሩ አያለሁኝ። እኔ ደግሞ ባልተለመደ ሁኔታ ከሽፋን ገፁ ጀምሮ ምን ያክል ፀረ አማራ እንደሆነ ለማሳየት እሞክራለሁ።

በሕገመንግስቱ የሽፋን ስም ወይም ስመ ሕገመንግስት ላይ ሦስት ቃላት በተራ መቀመጣቸውን እንመለከታለን።

“ፌዴራላዊ፣ ዲሞክራሲያዊ ፣ ሪፐብሊክ” የሚሉት ቃላትን ከሕገመንግስት አርቃቂዎች ቅድመ ስሪትና ፍላጎት አንፃር መተንተንና የአማራ ጠልነታቸው መጠን መለኪያ የሌለው መሆኑን ማስገንዘብ እጅጉን ጠቃሚ ነው።

ፌዴራላዊ የሚለው የመንግስት አስተዳደራዊ ሥርዓት ሰፊ ግዛት፡ ብዙ የህዝብ ቁጥር እንዲሁም ብዝሃነት ባለባቸው ሀገራት የሚመከር የአስተዳደር ዘይቤ እንደሆነ የዘርፉ ተጠብብቶች ይናገራሉ። የተነሳሁበት ጭብጥ ፌዴራሊዝምን መተቸት ሳይሆን ባለቤቶቹ ነን የሚሉ አስመሳዮችን ፍላጎትና ዓላማ ማሳየት መሆኑን እንድትገነዘቡኝ እፈልጋለሁ።

ኢትዮጵያ የአማራ የእጅ ሥራ ውጤቱ እንደሆነች ይታወቃል። የእኛ ቀደምቶቻችን ሀገር መምስረት ብቻ ሳይሆን የመንግስት አስተዳደራዊ ሥርዓት እና ሥሪት በመሥራትንም በዓለም አደባባይ ያሳወቁ የታወቁ ናቸው። Theocratic (ሃይማኖታዊ መንግስት)፣ unconstitutional and constitutional monarchial system (ሕገመንግስታዊ ያልሆነ እና ሕገመንግስታዊ የሆነ ዘውዳዊ ሥርዓት)፣ አሃዳዊ በሆነ በወቅቱ የሰለጠኑ በሚባሉ የዓለም ሀገራት ሁሉ የሚከተሉትን አስተዳደራዊ ዘይቤ እየተጠቀሙ ሀገር መምራት ማዘመን ችለዋል። አሁንም ድረስ ታላቋን ብሪታኒያን ጨምሮ 150 ሀገራት አሁንም ሥርዓት እንደሚከተሉ ልብ ማለት አስፈላጊ ነው።

ትህነጋዊ የብሔር ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያ ላይ የተጫነው የአማራ የመንግስት አስተዳደር ጥበብ ውጤት የሆነውን አሁንም ሥርዓትና ሥሪት በማፍረስ ፤ የአማራን ግዛቶች ወደ ተለያዩ ክልሎች ከልሎ (ከአማራ በመከልከል እሳቤ) የተተገበረ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። የአማራ ህዝብ ከጥንት ጀምሮ አጥንቱን ከስክክሶ ደሙን አፍስሶ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር አስከብሮ በአንድ ሀገር እሳቤ (mono national thinking ) የኖረ መሆኑን ያውቁታል። ይህንን ነባሩን የአማራ ህዝብ አመለካከት ለመምታትና እና አስተዳደራዊ ጥበቡንም ለማፍረስ ሲሉ የብሔር ፌዴራላዊ ሥርዓት በሚል የብዙ ሀገር እሳቤ (hetero-national thinking) መሠረት አድርገው የብሔር ፌዴራሊዝምን በኢትዮጵያ (አማራ) ላይ ጫኑት። ይህ እንዲሁ ሀሳባዊ በሆነ መልኩ የምፅፈው ወይም የምናገረው ሳይሆን በተግባር የተረጋገጠ ሆኖ ነው። ይህ ፌዴራላዊ ሥርዓት ሲተከል መሬት ለኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን መሬትን ለብሔር በመስጠት በማነኛውም ጊዜ የክልሉ ባለቤት የተባለ ብሔር ግዛቱን ይዞ ሀገር እንዲሆን የፈቀደ ነው። የኦሮሞ ክልል ለኦሮሞ፣ የትግሬ ክልል ለትግሬ፣ የሱማሌ ክልል ለሱማሌ እንዲሆን ተደርጎ መገንጠልን በማጎናፀፍ ለዘመናት አማራ የተዋደቀላትን ኢትዮጵያ በማጥፋት የተመሠረተ ፀረ አማራ ፀረ ኢትዮጵያ ሥርዓት ነው። በብሔር ፌዴራሊዝም ፈጣሪ ፀረ አማራዎች (ትህነግ፣ ብአዴን፣ አነግና መሰሎቹ) አስተሳሰብና አቋም ኦሮሞ ክልል የአማራ አይደለም፣ ትግሬ ክልልም የአማራ አይደለም፣ ቤኒሻንጉል ክልልም የአማራ አይደለም። ስለሆነም በተለያዩ ክልሎች ሕገመንግስት አማራው የመጤነት ስም እየተሰጠው ከርስቱ እንዲፈናቀል ሲደረግ ምንም አይነት ከለላ አልተደረገለትም። ይህ ብቻ ሳይሆን ፌዴራሊዝሙ ሲዋቀር በሁሉም አቅጣጫ የአማራ የፅኑ ግዛቶችን በመውሰድ ነው። ወልቃይት ፡ መተከል ፡ ራያ እና ሙሉ ሸዋ ከአማራው የፅኑ ግዛቶች የተወሰዱ ርስቶች መሆናቸው ይታወቃል።

የትህነግና መሰሎች የብሔር ፌዴራሊዝም ከሥሪቱ ጀምሮ ፀረ አማራ የሆነ በሕገ መንግስቱ ሽፋንም በስመ ሕገመንግስት የተፃፈው ለፀረ አማራነታቸው ማስፈፀሚያ እንዲሆን መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል።

ሕገመንግስቱ አይወክለኝም ሳይሆን መባል ያለበት ፀረ አማራዎች አማራን ለመጨቆን የተጠቀሙበት እየተጠቀሙበት ያለ የጠላት ትፋት ነው።

“ሕገመንግስቱ የአማራ ጠሎች ትፋት ነው”

“ሕገመንግስቱ የውሾች ትፋት ነው”

...ክፍል ሁለት ይቀጥላል!!!

ትንሳኤ አማራ በልጆቹ ትግል እውን ይሆናል።

(ሻማል ዳዊት)